



በእንግሊዝ ሀገር ኮቭንተሪ ኪዳነ ምህረት ማህበር

ክፉን መልካም መልካሙንም ክፉ ለሚሉ ጨለማውን ብርሀን ብርሀኑንም ጨለማ ለሚያደርጉ ጣፋጩን መራራ መራራውን ጣፋጭ ለሚያደርጉ ወዮላቸው ኢሳኢ ም/5/ቁጥ20

ይህቺ ጥንታዊትና ታሪካዊ የሆነችው እናታችን ቅድስት ቤተክርስቲያን በረዥም ታሪኪኩዋ ምንም ችግርና መከራም ቢገጥማት በሀገሪቱ መሪዎችም ሆነ በሀይማኖት መሪዎቹ መንፈሳዊ ጥንካሪና ብርታት እንዲሁም ካህናትና ምእመናን ክቡር የሆነ የህይወት መስዋትነት ከፍለውልን ያቆዩልን መሆኑን ታሪካቸው ይመሰክራል ወንዝና መንደር ሳይከፍላቸው ሀገራቸውንም ሆነ ቤተክርስቲያናቸውን ታላቅ በሆነ ገድል እዚህ አድርስውልናል የነዛ ደጋግ አባቶቻችን እና እናቶቻችን ገድል በዝች አጭር ጽሁፍ ተገልጾ የሚያበቃ አይደለም የነዛ ደጋግ አባቶቻችን ፅሎትና ቅዳሴ ከሀገራችን ኢትዮጵያ አልፎ የሃገሪቱ ፀጋ ለአፍሪካ አህጉር ተትረፍርፎ በህጉ ሰላም ሰፍኖ የኖረው ስጋቸውን ለአውሬ ነብሳቸውን ለሥላሴ የስጡ መናንያን በረከትና ትሩፋት ነበር ማለት ማጋነን አይሆንም የኢትዮጵያ ኢ.ቤ.ተ.ክ በሀገራቸው በሀይማኖት መቻቻል እንዲኖር በዚህ እርዥም ጉዞዋ በትምህርት ሚንስትርነቱዋ የኢትዮጵያ ልጆች ሁሉ ትምህርት እንዲያገኙ የደከመች ለኢትዮጵያ ዳር ድንበር እንዲከበር ከህዝቦች ጋር ቆማ ዋጋ የከፈለች ስትሆን ለዚህ ውለተዋ ዛሬ በሳት እንድትወድም ለምን ተፈረደባት።

እኛ በኮቭንተሪ ከተማ የምንገኝ የኪዳነ ምህረት ማህበርተኞች ከብዙ በጥቂቱ1/በጎጃም በቅድስት ሃና ገዳም በጣና /በጅማ /ባሩሲ /በሲልጤ/ በጎፋ/ ዛሬ በቅርቡ በጉንደር/ ቅኒ ትምህርት ቤት ከነሙሉ ንብረታቸው በሳት ወድመዋል አገልጋዮች ምእመናን አብረው ተቃጥለዋል በአሰቦት ገዳም 10 መነኮሳት ታርደዋል በእስጢፋኖስ ቤተክርስቲያን አውደምህረት ላይ የባህታዊ ደም ፈሱዋል ዛሬ ደግሞ በገዳማቶች ላይ በልማት ስም በዋልድባ ገዳማችን የሚሰራው እኩይ ተገባር ባስቸኳይ እንዲቆም ማድረግ በዝቁዋላ በአሰቦት ላይም የተፈጸመው ጥፋት ያሳዘነን የኢትዮጵያ ኢ.ተ.ቤ አማኞች ለዚህ ጥፋት 1ኛ እና ዋነኛው የቤተክርስቲያኑዋ ልጆች ተበታትነን መቆማችን በቤተክርስቲያናችን ላይ ፈርደናል ስለዚህ ዛሬ የዝች ታላቅ ቤተክርስቲያን ጥሪን መልስ ለመመለስ መዘጋጀት አለብን ከለንደን ውጭ የምንኖር የኢትዮጵያ ኢ.ተ.ቤ ልጆች ሁሉ በአንድነት ተሰባስበን ለቤተክርስቲያናችን ለመቆም ጊዜው አሁን ነው ስለዚህ ከናት ቤተክርስቲያናችን ከርእሰ አድባራት ለንደን ደብረጽዮን ቅድስት ማሪያም ቤተክርስቲያን ጋር ተነጋግረን በዚህ አጭር ጊዜ በዚህ በኮቭንተሪ ከተማ አንድ ትልቅ ስብሰባ የምናደርግ መሆናችንን መሃበሩ አምኖበት ውሳኔ አሳልፏል ስለዚህም በቅርብ ጊዜ በያላችሁበት በደብዳቤ የምእናሳውቅ መሆኑን በትህትና እንገልጻለን።

የነዛ ደጋግ አባቶቻችን አምላክ
ተዋህዶን እና ህዝቦቹን ይጠብቅልን